

በኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. እንዴት መግባት መመዘገብ ይቻላል?

የ2020-21 የመዋለህህጻናት ምዝገባ ተጀምሮል!

በአገረ ገዢው በቤት-ቆዩ ትእዛዝ ምክንያት የ2020-21 የመዋለህህጻናት ምዝገባ ሙሉ በሙሉ በአንላይን በኮምፒውተር ላይ ይከናወናል።

ልጁ/ልጅቷ ትምህርት ከመጀመሪያቸው በፊት ሁሉም የምዝገባ ደረጃዎች የመመዘገቢያ ቅፅ እና ሰነዶች የማቅረብ-ም ጉዳይ መጠናቀቅ ይኖርበታል ።

ለቅድመ-መዋለህ ህጻናት/የመዋለህ ህጻናት ምዝገባ ይህን ይጎብኙ፤ [Early Childhood Opportunities page](#).

እንዴት መመዘገብ ይቻላል፤

1. የአካባቢዎን ዞን ት/ቤት ይወቁ። የራስዎ ዞን ትምህርት ቤት የማያውቁ ከሆነ ትምህርት ቤቱን ለማወቅ ይህን የዞን መለያ ይጠቀሙ፤ [Attendance Zone Locator](#)
2. አስፈላጊ ሰነዶች ይያዙ ፤ [required documents](#).
3. የመመዘገቢያ ቅጾችን ያጠናቁ። (ከታች ይመልከቱ።)
4. ተፈላጊ ሰነዶችን ያሰባስቡ።
የ2020-21 የትምህርት ዓመት ይህ አሰራር አሁንም በአንላይን ይካሄዳል። የማመልከቻ ቅፁን የተሟላ ስለመሆኑ ለመመልከት እና አስፈላጊ የሆኑ ሰነዶችን እንዴት እንደሚሰጡ መመሪያዎች ለማግኘት ቤተሰቦች የሽርቶታል ቀጠሮ እንዲያዙ ከትምህርት ቤቶቻቸው ከማን ጋር እንደሚገናኙ ይገለጻቸዋል።

እርዳታ ይፈልጋሉ?

የትምህርት ቤት ሪጅስትራሽን ይህን ሂደት እንዲያሟሉ እገዛ ያደርጋሉ። እባክዎን እርዳታ የሚፈልጉ ከሆነ ወይም ጥያቄ ካለዎት ለሪጅስትራሽን ኢሜል ይድርጉ [email the registrar at your child's zoned/new school](#) ።

የተማሪዎች የመጀመሪያ ቋንቋ እንግሊዘኛ ያልሆነ በአንላይን ቅፁን ለመሙላት የእንግሊዘኛ ቋንቋ (EL) አገልግሎት ቢሮ በ [703-619-8022](tel:703-619-8022) ወይም በኢሜል eloffice@acps.k12.va.us ማግኘት ይችላሉ ።

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት በተደጋጋሚ የሚቀርቡ ጥያቄዎች ምላሽ ይመልከቱ [Registration FAQ](#) ።

የምዝገባ ቅጾች

ወላጆች ምዝገባ ለማጠናቀቅ ሁለት አማራጮች አሉቸው፤

- የመመዘገቢያ ቅጾችን በአንላይን ያጠናቁ።
 - አዲስ ተማሪዎች ምዝገባ ቅፅ ለአሁን **2019-20** (ለዘንድሮ የትምህርት ዓመት)፤ እንግሊዘኛ ([English](#)) | ስፓኒሽ ([Español](#))
- አዲስ ! ለ**2020-21** የተማሪ መመዘገቢያ ቅፅ : እንግሊዘኛ ([English](#)) | ስፓኒሽ ([Español](#)) ወይም
- የመመዘገቢያ ጥራዙን የምዝገባ ቅጾችን ከታች ከኢንተርኔት ዳውንሎድ አድርገው በማተም ይሙሉ ወይም የወረቀት ቅፁን ከፊለጉ በኢሜል ይጠይቁ news@acps.k12.va.us. የተሞላውን ቅፅ

በጋራ ለትምህርት ቤቱ መላክ ያስፈልጋል። [mail this completed form back to your school.](#)

የሕፃናት መዋያ፣ [እንግሊዘኛ \(English\) \(PDF\)](#) | [ስፓኒሽ \(Español\) \(PDF\)](#) | [አማርኛ \(Amharic\) \(PDF\)](#) | [አረብኛ \(Arabic\) \(PDF\)](#)
1-12ኛ ክፍል ፡ [እንግሊዘኛ \(English\) \(PDF\)](#) | [ስፓኒሽ \(Español\) \(PDF\)](#) | [አማርኛ\(Amharic\) \(PDF\)](#) | [አረብኛ \(Arabic\) \(PDF\)](#)

ለአሁኑ የትምህርት ዓመት (2019-20) የተማሪዎች ምዝገባ

ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ማንኛውም በአሌክሳንደሪያ ከተማ ኖሪ የሆነ ተማሪ ለመመዝገብ ዝግጁ ነው።

በትምህርት ዓመት የመጨረሻ ጊዜ እንደመሆኑ ከተቻለተማሪዎች ቀደም በነበሩበት ትምህርት ቤት አስተዳደር በሽርቶታል ክፍል ተመዝግበው እንዲቆዩ ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ያበረታታል። ሆኖም ግን ይህ መሆን የማይችል ከሆነ እኛ እንዲመዘገቡ እናደርጋለን። እባክዎን የምዝገባ ሂደቱን ያጠናቁ የሚከተለውን ቅፅ በመሙላት፤

- ለአሁን **2019-20** አዲስ ተማሪዎች ምዝገባ ቅፅ (ለዘንድሮ የትምህርት ዓመት)፤ [እንግሊዘኛ \(English\)](#) | [ስፓኒሽ \(Español\)](#)

የተማሪዎች የመጀመሪያ ቋንቋ እንግሊዘኛ ያልሆነ በአንላይን ቅፁን ለመሙላት የእንግሊዘኛ ቋንቋ (EL) አገልግሎት ቢሮ በ [703-619-8022](tel:703-619-8022) ወይም በኢሜል eloffice@acps.k12.va.us ማግኘት ይችላሉ ።

ለመመዝገብ ተፈላጊው እድሜ

በሽርቶታል ህግ መሰረት ልጅዎ ለሕፃናት መዋያ ለመመዝገብ እድሜው/ዋ በሴፕቴምበር 30 ወይም ከዚያ በፊት አምስት ዓመት መሙላት አለበት። የምዝገባ ማብቂያ ቀን የለውም። ነገር ግን ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ወላጆች ልጆቻቸውን በጊዜ እንዲያስመዘገቡ ይጠይቃል። ትምህርት ቤቱ ልጁን እንዲቀበለው ሁሉንም የሰነድ እና የጤና መስፈርቶች ማሟላት አለበት/አለባት። ለዝርዝሩ ሁሉንም የተዘጋጀውን የመመዝገቢያ ጥራዝ ይመልከቱ።

በሴፕቴምበር 30 ወይም ከዚያ በፊት ስድስት ዓመት የሚሞላቸው ህጻናት ትምህርት መጀመር እንዲሟከሩባቸው ህግ ያስገድዳል። ትምህርት ከአንደኛ ክፍል የሚጀምሩ ልጆች ወላጆች የሕፃናት መዋያ የምዝገባ አሰራሮችን መከተል አለባቸው። ልጅዎን በሕፃናት መዋያ ላለማስመዘገብ ከወሰኑ ይህንኑ ለትምህርት ቤቱ በጽሁፍ መግለጽ አለብዎ።

ከሌሎች የትምህርት ቤት ዞን ቀጠናዎች ወደ ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. የሚዘዋወሩ ተማሪዎች ወላጆች በአሌክሳንደሪያ ከተማ መኖር እንደጀመሩ ወዲያውኑ ልጃቸውን ማስመዘገብ አለባቸው። በዝውውር የሚመጡ ተማሪዎች የምዝገባ ማብቂያ ጊዜ የለውም፤ ሁልጊዜም ይኖራል።

የኖሪነት መስፈርቶች

ልጆቻቸውን የሚያስመዘገቡ ወላጆች የሚከተሉትን ሰነድ ሰነዶች ማቅረብ ይኖርባቸዋል፤ [ide three documents proving Alexandria City residency.](#)

የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ዝውውሮች

ይህን ገፅ ይመልከቱ፤ [Elementary Transfer Requests](#)

የፕሮግራም ዝውውሮች

በአሁኑ ወቅት ለፕሮግራም ዝውውር በማመልከት መርጠው ሊገቡባቸው የሚችሉ ሰነድ አማራጮች አሉ፤

- ጄፈርሰን ሂውስተን ቅድመ መዋላለ - 8ኛ ት/ቤት ፕሮግራም
- በማውንት ቪርነን ኮሚዩኒቲ (Mount Vernon Community) ትምህርት ቤት ወይም ጆን አዳምስ (John Adams) አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሁለት ቋንቋ ፕሮግራም
- ሳሙኤል ደብልዩ ታከር (Samuel W. Tucker) አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተሻሻለ ቀን መቁጠሪያ (Modified Calendar) ፕሮግራም

የፕሮግራም አማራጮቹ በእነዚህ ትምህርት ቤቶች የመያዝ አቅም ላይ የተመሰረቱ ናቸው።

በተጨማሪም ቤተሰቦች ከሳሙኤል ደብልዩ ታከር (Samuel W. Tucker) አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና ከማውንት ቪርነን ኮሚዩኒቲ (Mount Vernon Community) ትምህርት ቤት ከፈለጉ ሊወጡ ይችላሉ። የእንግሊዘኛ ቋንቋ ትምህርት በመኖሩ ምክንያት ቤተሰቦች ከጆን አዳምስ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት መውጣት አይችሉም። ቤተሰቦች ከጄፈርሰን-ሆስተን (Jefferson-Houston) ትምህርት ቤት ከK-5 ውስጥ ለውጣት አይችሉም። ነገር ግን ከጄፈርሰን-ሆስተን በመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲደርሱ ለመውጣት መምረጥ ይችላሉ ።

ከሳሙኤል ደብልዩ ታከር የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ወይም ማውንት ቪርነን የኮሚዩኒቲ ትምህርት ቤት ላለመግባት የመረጡ ቤተሰቦች በሌላ ትምህርት ቤቶች ባላቸው አቅምና ለመኖሪያቸው ባለው ቅርበት ላይ በመመስረት ይመደባሉ።

ዝውውር ለመጠየቅ እና ስለፓሊሰው ለማወቅ ይህን ገፅ ይመልከቱ፤ [Elementary Transfer Requests](#)

የእጣ ምዝገባ (አስፈላጊ ከሆነ)

ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. እንደ የተማሪ አመዳደብ ፖሊሲ አካል የክፍል ተማሪዎችን ብዛት መጠን ለመጠበቅ የአቅም መልሶ ምደባ ዘዴን ይጠቀማል። በመደበኛ የቀን መቁጠሪያ በሚጠቀም ትምህርት ቤት ውስጥ እስከ ጁን 15 (ለሣሙኤል ታከር ት/ቤት እስከ ጁን 1) ድረስ የተመዘገቡት ተማሪዎች ቁጥር በት/ቤት ካለው ቦታ ከበለጠ የትኛው ተማሪ ወደ ሌላ ት/ቤት እንደሚዛወር ለመወሰን ከዚያ ቀን በፊት ለተመዘገቡ የመዋላለ-ህጻናት ተማሪዎች እጣ ይወጣል። የምደባው መጠን ከአቅም በላይ ካልሆነ እያንዳንዱ ተማሪ ከጁን 15 በፊት ምዝገባ ያጠናቀቀ በመኖሪያ ዙሪያ ባለ ትምህርት ቤት እንዲገባ ይደረጋል ማንኛውም ከዚያ ቀን በኋላ የተመዘገበ ተማሪ የመዋለ ህጻናት አቅም ከሞላ ወደሌላ ትምህርት ቤት ይዛወራል ። ለተጨማሪ መረጃዎች ይህን ይመልከቱ፤ [ACPS School Board Policy JC–R/JCD-R: ACPS Student Placement \(PDF\)](#) ምዝገባው ቀድሞ የመጣ ቀድሞ ይስተናገዳል የሚለውን አሰራር አይከተልም።

ኤ.ዲ.ኤ. (ADA) አመቺ ሁኔታዎችን መፍጠር

ኤ.ዲ.ኤ. ሁኔታዎች እንደሚቻላቸው ከፈለጉ እባክዎን ለተማሪዎች አገልግሎት መምሪያ፣ አማራጭ ፕሮግራሞችና ፍትሃዊነት (Department of Student Services, Alternative Programs and Equity) በስልክ ቁጥር 703-619-8034 ይደውሉ።